



“ የወላድ መካን ”

የገጠናችን

የእትብትሽን አሻራ ጽንሽን እየፈጀ፤ እያፋጀ ከውስጥ ከሆድሽ፤
 መድፍ አርከፍክፈው ነው ወይስ ኒውክለር በምብ የጣለብሽ፤
 የወላድ መካን በትውልድ ስሌት ሦስት ሚሊዮን ያገደለብሽ፤
 ወይስ እህታለሜ እርቃሽ ነው አድባርቆሌ የእንግዳጃ ልጅ ተገላገልሽ፤
 ከነጋችን ሰባት ትውልድ አራጣ እየገበርሽ፤ ጽንሰሽ ሲከላላሽ፤
 ተኮራምተሽ ስታነቢ፤ ስታምጭ ሞት አርግዘሽ ሙት አርሰሽ፤
 ጸብል ምዋት እየዋልሽ፤ ጅረት ዋሻ እየኖርሽ፤
 ገዳም ገባሽ ለነፍስ ብለሽ፤ መንነሽ፤
 ምንታደርጊ ብርቅዬሽን ፍጥረትሽን ሲነጥቁሽ ከጉያ፤
 በመንደሩ፤ በቀየሽ ማ! ማን ያስጥለኛል ብለሽ፤
 እያፈጋ ሆድ ሸክሙ ወንዳገርድ አርቲ ቡርቲ በዙሪያሽ፤
 እስካሁንም ታንቃቂያለሽ፤ ካመት ዓመት እየቆጠርሽ፤
 ዘጠኝ ወራት አብበሽ፤ ሽልሽን ገዳ በላው ዘር አሳጣሽ፤
 የወላድ መካን በልብሽ ያረገዘሽው ሾተላ ልጅሽ፤
 በዘመን አንቀልባ ሆድና ጀርባሽን ሲልጥሽ፤
 እንዴት ከረመሽ፤ እንዴት ባጀሽ፤ ሙተሽ፤ ሙተሽ እየኖርሽ፤
 አይዘሽ! አይዘሽ፤ አይዘሽማ! እህቴ፤ አይዘሽ፤
እንደ እድርሽ ቀንሰ ሲወጣ መንታ፤ መንታ ትወልጃለሽ።

አገራችን ተገንዝ በቁም ሳትሞት በማያቀባብር ሰንሰለት፤
 ወይ እማማ፤ ኢትዮጵያችን፤ እናታችን ሽለ ሙቋ ወላዲት፤
 እንዳትወልጅ፤ እንዳትከብጅ ሽል ሰንጽሽን አስወረዱት፤
 የማህጸንሽን ጓዳ መፈጣጠሪያሽን፤ ሴትነትሽን አረከሱት፤
 አሰላሰለው መቀነትሽን ቆረጡት፤ ዘር ጥሪትሽን አመከኑት፤
 ሽልሽን ደም አበላ አፈሰሱት መርዝ መርፌ ጨቀጨቁት፤
 ሃያ ዓመት ነክሰው አኘኩት፤ እንዳታጠቢ ጡትሽን ቆረጡት፤
 አንቺ ልጃገረድ፤ መቀነት የፈታሽ፤ የአማራ፤ ልጅ ሴታ ሴት፤
 አንቺም ጋለሞታ፤ ሌጣ፤ መካን እንጅ፤ አልታደልሽም ለሕይዎት፤
 ቤት፤ ትዳር፤ ንሮሽን አፈራርሰው ባዶ ሰንኮፍ ወናሽን እያስቀሩት፤
 ‘እነርሱማ’ ተባዝተው እርስት አገርሽን ተቀርምተው ወረሱት፤
 አፈር፤ እህል፤ ውሃሽን ሸተው፤ ዘር ማህጸንሽን አጸዱት፤
 በደቦ ፈንጅ ቀብረው ትውል ለምለምሽንም አጋዩት፤

በአማራ ዘር ቡቃያሽ 'አድዮ' አረም፤ አረማሞውን ሞሉበት፤
አቅኝዎቻችንን አሳደው ቀነኛ ሽማቻችንን አንሰራፍተው አባጁበት፤
ቀን የሰጣቸው፤ እንዳሻቸው፤ አልጋ ወራሾች 'ወርቅ ናፍብት'፤
አዬ ጉድሽ አገሬ! በቁምሽ እንዳይሆንስ ጽዋሽ፤ ሞት፤ የሞት ሞት፤
አጥንት ይሰብራል መርዶሽ እስኪ ላባወራሽ አደራ ላኪበት፤
እርሙን ያወጣ ጎጃም፤ ጎንደር፤ ሸዋ ወሎ ኢትዮጵያዊ ባንድነት፤
ትውልድ አገር ከሚያቀባብር መቃብር እንዲያወጧት፤

ተማጸኑ ዜጎቻችን፤ ልጆቻችን፤ ስለ ኢትዮጵያ! ስለ እናታችን! ስለ ወላጅታችን!!

ይኸንን አስደንጋጭ እውነታ ይመልከቱና ይኸንን ሕዝብ ከከፋ ጥፋት የድርሻዎን ይወጡ!!!

<http://www.ethiomediamedia.com/2013report/4596.html>

በግፈኛውና ዘረኛው ወያኔ ሆን ተብሎ የእምነትና የተፈጥሮ ሕግጋትን ጭምር በሚጋፋ ሴራ የመንግሥትነትን ስምና መዋቅር ተጥቅሞ የአማራ ዘርን ለማጥፋት ካለው ሰይጣናዊ ዓላማና ግብ መሠረት በተቀነባበረ ዘመቻ አጠቃላይ የጤና ህክምናና ክትባት አስመስሎ የአማራ ወጣት ሴቶችን እንዲይወልዱ ሽል የሚያምኑን መርፌ በጅምላ አስገድዶ አዲስ አበባን ጨምሮ አገር፤ መንደር ቀበሌውን በመውጋት እስከወዲያኛው ላመከናቸው እሆቶቻችን፤ ልጃገረዶች፤ እናቶችም ጭምር በሰፈራቸው የልጅ ድምጽ ለሚናፍቁትና በአደጋ ላይ የሆኑት ወገኖቻችንን ለመታደግና ለመደገፍ በዓለም ዙሪያና በአገር ቤትም ያለ ዜጋ ሁሉ ይኸንን የዘር ማጥፋት ወንጀል በማጋለጥ የወያኔን ወንጀለኛ ቡድን እንድንፋረደው ጥሪየንም በተማጽኖ አቀርባለሁ።

ባለፈው በከንቱው የፓርላማ ሪፖርት የአማራ ሕዝብ በቆጠራ ወደ 3 ሚሊዮን (ያውም ወያኔዎች ባመኑት) የቀነሰበት ሚስጥር ይኸ ነው።

ወደፊትስ ይኸ ሰይጣናዊ ዘረኛ ቡድን ከዚህ በከፋ የወጠነውን እልቂት ማን ያውቃልና እስኪ አይናችንን ገልጠን፤ ህሊናችንን አንቀተን እንትጋ።

አመሰግናለሁ!

የጎንቻው! yegonchaw@yahoo.co.uk 13.08.13